

ትክክለኛው አማራጭ የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥት ማቋቋም ብቻ ስለመሆኑ!!!

አገዛዙ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። አጭብርብሮ የያዘው የሥልጣን ዘመን ከተጠናቀቀ በየትኛውም አሠራርና ሕግ ለአንድም ቀን እንኳ በሥልጣን ላይ እንደተቀመጠ መቀጠል ስለማይችል የሥልጣን ዘመኑ ከመጠናቀቁ በፊት አንዳች ነገር አድርጎ ለመሸሎክ ቀዳዳ እያፈላለገ ነው!!!

"ቀዳዳየ ናቸው!" ብሎ ያሰባቸውን አማራጮች ሲገልጽም ፓርላማ መበተን፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ፣ ሕገመንግሥት ማሻሻልና የሕገመንግሥት ትርጉም የሚሉ መውጫ ቀዳዳዎችን ለመፍጠር "አማራጮቻችን ናቸው!" ብሎ አቅርቧል!!!

ፓርላማ መበተኑ "ከተበተነ በኋላ አንዳች ነገር ቢያጋጥም የመወሰን ሥልጣን ያለው አካል ስለማይኖር ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ!" በሚል፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጫ "የመምረጥ መመሪያ መብትንና ነጻነትን ጨምሮ በርካታ የሚነፍጋቸው መብቶች ስላሉና የተከሰተ ተፈጥሯዊና ሰው ሠራሽ ቀውስ ሳይኖርም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ማወጅ ስለማይቻል!" በሚል፣ ሕገመንግሥት ማሻሻሉ "ረጅም ጊዜና ከፍተኛ ወጭ ስለሚጠይቅ!" በሚል፣ የሕገመንግሥት ትርጉም ደግሞ "በብዩናው ላይ የጋራ መግባባትን ላያመጣ ስለሚችል!" በሚል አገዛዙ አነኝህን አማራጮች በመተው ተቃዋሚዎች ኃላፊነት ተሰምቷቸው በጋራ በመምከርና በመንገባት አንዳች መፍትሔ ላይ መደረስ እንደሚገባ ፈተናውን በተቃዋሚው ድጋፍ በብልጠት ለማለፍ ጥረት እያደረገ ይገኛል!!!

በዚያ ወይይት ላይ ኩሊ ዐቢይ አሕመድ ስለ ሦስተኛው አማራጭ ሲናገር "ሕገመንግሥቱን የማሻሻሉ አማራጭ ከፍተኛ ወጭና ረጅም ጊዜ ስለሚጠይቅ ለዚህ ጉዳይ ሊደርስልን አይችልም። እንዲሁም በኮቪድ ምክንያት ሰው በየቤቱ ተርቦ ባለበት ሰዓት ለዚህ ተብሎ ከባድ ወጭ ማውጣት ተገቢ አይደለም!" ብሎ የተናገራት ነገር ነጭ ውሸት ወይም ማጭበርበር መሆኗን እንድታውቁ እፈልጋለሁ!!!

ሕገመንግሥታቸው ሕገመንግሥቱን ለማሻሻል ያስቀመጠው መስፈርት፣ አኪያሔድ፣ አሠራርና ግዴታ "የማሻሻያውን አንቀጽ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በክልል ምክር ቤቶች ማጸደቅ!" የሚል ነው። ሌላ ያስቀመጠው አስገዳጅ አሰራር ወይም መስፈርት የለም። ይህንን ማድረግ ደግሞ አገዛዙ አምስት ሳንቲም ሳያወጣ መደበኛ አሠራሩን በመጠቀምና የተራዘመ ጊዜ ሳይጠይቀው በአንድ የሥራ ቀን ውስጥ ማስፈጸም የሚችለው ነገር ነው!!!

አገዛዙ ይህንን አማራጭ ለመጠቀም ያለፈለገው ችግሩ ይህ ስለሆነ አይደለም። ችግሩ ሕገመንግሥቱን ለማሻሻል የሕዝብ ተወካዮችንና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶችን ሁለት ሦስተኛ ድምፅ ማግኘት አስፈላጊ ሲሆን የክልል ምክርቤቶችን ግን አጭብርባሪው ዐቢይ በማጭበርበር እንደተናገረው ከዘጠኙ ክልሎች የሁለት ሦስተኛውን ድምፅ ማግኘት ሳይሆን ሕገመንግሥታቸው የሚለው "ሁሉም የክልል ምክርቤቶች በአብላጫ ድምፅ ሲያጸድቁት!" ነው የሚለው። ስምንቱ ክልሎች አጽድቀውን አንዱ ክልል ብቻ ውድቅ ቢያደርገው ያ የሕገመንግሥት የማሻሻያ አንቀጽ ውድቅ ይሆናል እንጅ አይጸድቅም!!!

አገዛዙ ይህንን አማራጭ እንዳይጠቀም ያደረገው በቀደም እንደገለጸኩላቸው ለውጥ ብለው እየተወኑበን ባሉት ድራማ ወያኔና ፌዴራሉ የተጋጨ እያስመሰሉ ስላሉና ይህንን አማራጭ በመጠቀም ማሻሻያውን ሁሉም የክልል ምክርቤቶች አጽድቀውት ምርጫውንና የሥልጣን ዘመናቸውን ቢያራዝሙት የወያኔና የፌዴራሉ ግጭት የውሸት መሆኑና የለውጥ ድራማው ሊነቃባቸው ስለሆነ ነው ሦስተኛውን አማራጭ ለመጠቀም ያልፈለጉት ሌላ አይደለም!!!

ድራማው እንዳይነቃባቸው ይህንን አማራጭ መጠቀም ስላልፈለጉ ነው ከተቃዋሚዎች ጋር በመግባባት የጋራ የመፍትሔ አማራጭ በማስቀመጥ ፈተናውን በብልጠት ለማለፍ ጥረት እያደረጉ ያሉት። ያው እንዳያቸካቸው ከተቃዋሚ ተብደዎች ይህንን የአገዛዙን ሐሳብ የሚቃወም ወይም የማይተባበር የለምና አገዛዙ ይህ ብልጠቱ ሳይሳካለት የሚቀር አይመስለኝም!!!

ታዲያ አንተ እንዴት ሆኖ እንዲቋቋም ፈልገህ ነው "ትክክለኛው አማራጭ የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥት ማቋቋም ነው!!!" እያልክ ያለሽው ትሉኝ ይሆናል። ነገሩ እንዲህ ነው፡-

እኔ የማቀርበው የሽግግር ወይም የባለአደራ መንግሥት አማራጭ በፖለቲከኞች ወይም በፓርቲዎች የሚመሠረት ሳይሆን ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ በሆኑ ምሁራን ተመሥርቶ ምርጫ እስኪደረግና በሕዝብ የተመረጠው መንግሥት ሥልጣኑን እስኪረከብ ድረስ የሚቆይ የሽግግር መንግሥት ነው እያልኩ ያለሁት!!!

"ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ የሆኑ ምሁራን አሉ ወይ?" ካላቼህ መልሴ "እንዴታ ያውም ሽህ ከሚሊዮን ናቸዋ!" የሚል ነው። ከዚህ ጋር ተከትሎ ፓርቲዎቹ በተለይም ገዥው ፓርቲ የራሱን ሰዎች "ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ የሆኑ አስመስሎ በማቅረብ ካቢኔውን በራሱ ሰዎች ቢሞላውስ?" የሚል ሥጋት ሊቀርብ ይችላል!!!

ነገር ግን ከሕዝብና ከፀሐይ ዕይታ የሚሰወር ወይም የሚደበቅ አንዳችም ነገር የለምና የሚሞከር ሴራ ካለም በሕዝብ ተሳትፎ ማክሸፍ ይቻላል። የፈለገ ነገር ቢሆን በዚህ መንገድ የሚመሠረተውን የሽግግር መንግሥት መቆጣጠርና በፍትሐዊ መንገድ እንዲሠራ ማድረግ አያቅትም ወይም አይከብድም!!!

እንዲህ ዓይነት የሽግግር መንግሥት መቋቋሙ ከሚሰጠው ዋነኛ ጥቅም ከምርጫ በፊት ነጻ የሆኑ የዲሞክራሲ ተቋማትን መገንባት ማስቻሉ ነው!!! ከዚያ በኋላም ያለጥርጥር ነጻ፣ ፍትሐዊና ተአማኒ የሆነ ምርጫን በሚገባ ማከናወን ይቻላል!!! ይህንን ሐሳብ የአገዛዙ ቅጥረኞች ካልሆኑ በስተቀር ጽንፈኞችም እንኳ ቢሆኑ የሚቃወሙት አይመስለኝም!!!

ችግሩ "ተቃዋሚ ተብደዎች በአንድ አብረው ይህ እንዲሆን ግፊትና ጫና ያሳድራሉ ወይ???" የሚለው ነው። በእኔ ግምት በአንድም በሌላም ምክንያት እንዲሁም ፓርቲዎቹ በየፊናቸው በስውር የአገዛዙ ቅጥረኞች ሆነው ስላለቁ በአንድ አብረው ይህንን ጫናና ግፊት የሚያደርጉ አይመስለኝም!!!

የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ከዚህ ውጭ ሌላ ምንም ትክክለኛ ወይም አዋጭ አማራጭ የለውም!!! ከዚህ ውጭ ያለው አማራጭ ሁሉ ለሠላሳ ዓመታት ውንብድናውና ግፉ እየገነፈለ በታየበት ቁጥር ተሐድሶ፣ ጥልቅ

ተሐድሶ፣ ለውጥ ምንንትስ እያለ ሕዝብን እያጃጃለና እያጭበረበረ እላያችን ላይ ተጣብቆ የቆየብንን የግፊኛውን፣ የአጭበርባሪውን፣ የአረመኔውን፣ የወንበዴውን፣ የዘራፊውን፣ የጎጠኛውን፣ የከፋፋዩን፣ የፀረ ሕዝቡን.... የአገዛዝ ዘመን ለሌላ ዙር አገዛዝ ማብቃት ወይም ዕድሜውን ማራዘም ብቻ ነው!!!

በመሆኑም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! ፓርቲዎች ጫናና ግፊት ባያደርጉም እንኳ አንተ ግን "ከዚህ ውጭ ፍንክች አልልም!" የሚል የጸና አቋም በመያዝና ጫናና ግፊት በማሳደር መብትህን፣ ጥቅምህን፣ ነጻነትህን፣ ህልውናህን፣ ደኅንነትህን እንድታስከብር ጥሪ አቀርባለሁ!!! መሻገሪያው ድልድይ ይሄና ይህ ብቻ ነው!!!

ይህንን ማድረግ ከቻልክና ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትና ወገንተኝነት እንዲሁም ከጎሳ ወገንተኝነት ነጻ በሆኑ ምሁራን የሽግግር መንግሥት ማቋቋም ከቻልክም ያሉት ፓርቲዎች በሙሉ የአገዛዙና የባዕዳን ጠላቶቻችን ቅጥረኞች በመሆናቸው በዚህ የሽግግር መንግሥት ቆይታ ጊዜ አዳዲስ ፓርቲዎችን ማቋቋምህን እንዳትረሳ!!!

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው